

ኦሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ

በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ፣ ካለፈው የቀጠለ

ክፍል ፴፱ እንደአባ ዳዲ ግንዛቤ የኦሮሞ ሀገር “ሽኔ ብልፅግና”

እኔን ያስጠጉኝ የነአባ ዳዲ ቤተሰብ የኦሮሞዎቻችን ተዋህዶ አማኝ ስለሆኑ እነሱ እኔን የሚያዩኝ እንደ እግዚአብሔር እንግዳ እንጅ መድረሻ እንዳጣ፣ ወጣ ቢል አሳደው እንደሚገድሉት ሰው ስላልሆነ እግዚአብሔር ይህን ደግ ቤተሰብ እንዲያስበው አጥብቄ እፀልያለሁ። ምንም እንኳን ሲጀመር ወደነአባ ዳዲ ቤት የገባሁበት ምክንያት የዚያ የጨካኝ ቁር ገመቹ ቅምጥ በመሆኔ ቢሆንም እነአባ ዳዲ እሱ ተመልሶ እንደሚመጣ ያውቃሉ። ሆኖም አለመምጣቱን የተገነዘበ ሌላ ቁር አደጋ ሊያደርስብሽ ይችላል ብለው ስለሚፈሩ ከግቢያቸው ወጣ ብዬ ወደቤተክርስቲያን ሄጄ ፀሎት እንዳደርስ እንኳን አይፈቅዱልኝም። ለነገሩ በእነሱ መፍረድ አይቻልም። በአካባቢያችን የኦሮሞዎቻችን ተዋህዶ ክርስቲያንና አማራ በአስቃቂ ሁኔታ ሳይገደል አድር አያውቅም። አባ ዳዲና ባለቤታቸው እማማ ሌንሳ ቃላቸውን ጠብቀው አደራቸውን ለመፈፀም ይሁን ወይም መውደቂያ ስለሌለኝ ለእኔ አዝነው በደግነት እንደልጃቸው ተንከባክበው ይዘውኛል ጫልቱም ጓደኛየ ማለት ናት።

ገመቹ ያለፈቃዴ ቅምጥ አድርጎ ሲያገለግላችኝ አባ ዳዲ አልረዱኝም፣ ተባባሪ ናቸው፣ እያልኩ አስብ ስለነበር በአባ ዳዲ ላይ ብዙ ቅሬታ ነበረኝ። ነገር ግን አባ ዳዲ ምንም ማድረግ የማይችሉ አቅመቢስ እንደሆኑ ውሎ በማደር ስለገባኝ እነገመቹን የመገሰፅ አቅምም ሆነ ሙብትም እንዳልነበራቸው ተረድቻለሁ። ያ ጨካኝ ባለብዙ ጀሌ የኦሮሞ ሀገር ገመቹ በጥጋቡ የሰው ቤትና ንብረት ሲያቃጥል እሱ ራሱ በእሳት ተቃጥሎ እንደወጣ በመቅረቱ፣ አጥብቄና አልቅሽ የጠየቅኳት እመቤቴ ድንግል ማሪያም ስለረዳችኝ ይመስለኛል። ለቸሩ መድኃኒዓለም ምስጋና ይግባውና ገመቹ ተመልሶ አጠገቤ እንዳይደርስ አድርጎ ታድኝኛል። በነገመቹ ላይ የደረሰው ቃጠሎ በእሱ ላይ ቢብስም አባ ዳዲና እማማ ሌንሳም ልጃቸው ደጅኔ በቃጠሎው ስለተጎዳ ልባቸው ተሰብሯል። ህክምና የሚያደርጉበት ሆስፒታልና ቤታቸው በእግር ተሄዶ የማይመለሱበት ሩቅ ቢሆንም እንደፈረደባቸው ተመላልሰው ጠይቀውታል። ደጅኔ ከሁሉም በተሻለ ያገገመ ቢሆንም ተመልሶ ወደትውልድ መንደሩ እንደሚመጣ ነግሯቸዋል። በዚያ ቃጠሎ የሞቱም ስላሉ ልጃቸው በመትረፉ ተመስገን ቢሉም ፀፀቱ ስለጎዳቸው ያሳዘኑኛል።

አባ ዳዲ ዝምታ ስለሚያበዙ በግምት ማንነታቸውን ለማወቅ የሞከረ እንደእኔ ይሳሳታል ብዬ አስባለሁ። አሁን አሁን በጣም እያወቅኳቸው ስመጣ ለእሳቸውም ሆነ ለቤተሰቡ ትልቅ ክብር አለኝ። ስለወቅታዊ የአገራችን ሁኔታ በየጊዜው እናወራለን። እሳቸው ስለ ኢትዮጵያም ሆነ ስለኢትዮጵያዊነት ሰፊ ያለ ልምድ አላቸው። በወታደርነትም አገልግለው ስለነበር ብዙ የኢትዮጵያ ግዛቶች፣ በእሳቸው አጠራር ክፍለ ሀገሮችን አይተዋል። በኢትዮጵያዊነታቸውም ሆነ በሃይማኖታቸው በጭራሽ አይደራደሩም። ነገር ግን አቋማቸውን ጭክ ብለው አያውሩትም። የክርስትና እምነታቸው፣ ኢትዮጵያዊነታቸው በፅንፈኞቹ ፓለቲከኞች በበጎ ጎኑ ስለማይመነዘር ዋጋ እንደሚያስከፍላቸው ስለሚያውቁ ሁሉንም በሆዳቸው መያዝን መርጠዋል። አባ ዳዲ እንደሚሉት ከሆነ እንደ እሳቸው የሚያስቡ በርካታ የኦሮሞ ተወላጆች እንደሆነ ያውቃሉ። የዘመኑ ፓለቲከኞች ደግሞ የሚቃወማቸውን በጭካኔ እንደሚያጠፉ ስለሚታወቁ ከመሞት መሰንበት ብለው አድፍጠዋል። አነጋውያን ለሰላሳ አመት የአማራን ህዝብ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያዊ ስሜት ያለውን ኦሮሞ ሲያጠፉ ስለኖሩ አሁንም በጭካኔው ቀጥሎበታል። አገር ቢረጋጋ ባጠፉት ነፍስ ተጠያቂ እንደሚሆኑ ስለሚያውቁ ሰላሙን አይፈልጉትም፣ ብለው ያምናሉ።

የኦሮሞ ባለስልጣኖች እንደመንግስት ስልጣን ሲይዙ ታጋሽና አስተዋይ መሪ መሆን ሲገባቸው እንደሸፍታ ህዝብ ያሸብራሉ፣ ብለው ያምናሉ። አባ ዳዲ እንደሚሉት አብይ አህመድ ሲመጣ ሰላም ያመጣል የሚል ትልቅ ተስፋ ጥለውበት ነበር። ነገር

ግን አሁን ተስፋቸውን አሟጠው መጨረሻቸውን አጫውተውኛል። አባ ዳዲ የተለያዩ ራዲዮ ይከታተላሉ፤ እንደቪኦኤ ኣይነቱ አያመልጣቸውም። ሰሞኑን የአለም ታላላቅ መሪዎች በስልክ ዶ/ር አብይን አነጋግረውታል እየተባለ ይዘገባል። ዶ/ር አብይ ራሱ እንደገለጸው እነዚህም የጀርመን አንገላ ሜርከል፣ የፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮንና ከአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት አንቶኒ ብሊንከን ይገኙበታል። አብይ የሚለውና እነሱ የሚሉት ስለማይገናኝ ሀሰተኛ መሪ ነው፣ ሀሰተኛ መሪ ደግሞ አገር ያጠፋል ይላሉ።

የአሮሙማ አቀንቃኞችን ሚዛናዊነት የጎደላቸው ራስ ወዳዶች ስለሆኑ አማራን በመግደል አያቆሙም፣ ይሏቸዋል። የአሮሞ ህዝብ ከዚህ አይነት ይሉኝታ ቢስ ፓለቲካ በፍፁም ተጠቃሚ አይሆንምም ይላሉ። እንደአባ ዳዲ አባባል አሮሞ ከሌላው የተለየ ህዝብ አይደለም። ወያኔ የትግራይን ህዝብ መከራ ላይ ጥሎት እንዳለፈው ያደርጉናል ብለውም ይፈራሉ። አሮሞ የሚጠቀመው ከሌላው ኢትዮጵያዊ ጋር በሰላምና በፍቅር ሲኖር ብቻ ነው። በዚህ ግርግር በጊዜያዊነት ተጠቃሚ የሚሆነው ጥቂት ግሩፕ ነው፣ መጨረሻው ግን ከወያኔ አወዳደቅ የከፋ ሊሆን ይችላል፣ በለው ያምናሉ።

አባ ዳዲ እራሳቸው ቃል በቃል “የፅንፈኛ አሮሞ ወረራ” ባይሉትም “የፅንፈኛ ወረራ” ይሉታል። እሳቸው ይህ ወረራ የደንቆሮዎችና የጥጋባኞች ስለሆነ የፅንፈኞቹ እርምጃ ጥብብ የጎደለው ነው። የቀን ጉዳይ ነው እንጅ እነሱም አሮሞ በመሆናቸው ብቻ እንደማይተርፉ፣ ለፅንፈኞቹ እሽ፣ እሽ እያሉ ካልተገዙ እንደሌላው ህዝብ እንደሚገደሉ ያስባሉ። እንደአባ ዳዲ አባባል ከሆነ የዛሬይቱ ኢትዮጵያ ግፍ በማይሰለቻቸው ባለስልጣናትና ህገወጥ ቡድን ተናበው ወንጀል የሚፈፀሙበት አገር ሆናለች። አባ ዳዲ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ህግ ማስከበር የማይችል “የብልፅግና ሸኔ መሪ” ነው፣ ይሉታል። ለምን ብዩ ስጦታቸው እነሱ “ሸኔ፣ ሸኔ” የሚሉት ተጠያቂነት እንዳይኖር ለማድናገር ነው። ጥፈተኛውን አነግ ሸኔ ሲሉ ወንጀለኛው ቡድን ከብልፅግናም ከአነግም የተለየ ለማስመሰል የሚጠቀሙበት ዘዴ ነው። እኔም ባለስልጣኖቹ ከአነግ ጋር ተባብረው ህዝብ የሚያሸብሩ ስለሆነ “ሸኔ ብልፅግና” ብያቸዋለሁ አሉኝ።

ይቀጥላል

ዘውዲቱ የማነ

2021-02-05